

የዶ/ር መረራ መታሰር ሰላማዊው ትግል ተጠናክሮ እንዲቀጥል የተደረገ ጥሪ ነው!!!!

መረራ ጉዲና ገና ከለጋ ወጣትነት ህይወቱ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ባልተቋረጠ ወይና ጥራት ለአንዲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሲታገል የኖረ ዜጋ ነው። በዚህ ያልተቋረጠ ተጋድሎው በንገሱ ዘመን አምቦ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሆኖ በተማሪው ንቅናቄ በነበረው ንቁ ተሳትፎ ለአጭር ጊዜም ቢሆን እስር ቤት ተወርውሯል። በደርጉ ዘመን ደግሞ በመኢሶን ታጋይነቱ ለሰባት አመታት በእስር ተንገላቷል። ለአለፉት 25 አመታት ደግሞ የወያኔ ኢህአዴግን ግፊኛ አገዛዝ በመቃወም በሰላማዊና ህጋዊ የትግል ስልት ተሰማርቶ ከነዚህ የጥፋት ሃይሎች አንጻር እነሱ ከፋፍለህ ግዛን ሲያራመዱ የህዝቦች ወንድማማችነትን እየሰበከ፣ እነሱ ለስልጣናቸው ሲሉ በለየለት የአፋኝና የአመጽ ጎዳና ሲሰማሩ ዲሞክራሲን፣ ሰላምንና ህጋዊነትን እያነገበ ሲሞግታቸውና ሲታገላቸው በህዝባችን ፊት ተአማኒነትና ተወዳጅነትን ያተረፈ ብርቅየ የኢትዮጵያ ልጅ ነው።

መረራ ጉዲና በዚህ ረጅም የታገል ታሪኩ የሚታወቀው በወያኔ ኢህአዴግ ተቃዋሚነት ብቻ አይደለም። ለተቃዋሚዎች ጎራም ባለፉት 25 አመታት ያለመታከት የሚያስተላልፋቸው መልእክቶች የዚያኑ ያህል ግልጽና ያልተቋረጡ አንዳንዴም ከዚህ ሰፊር ተቃውሞ የሚሰነዘርባቸው አቋሞች ናቸው። የአሮሞን ህዝብ ኢትዮጵያዊነት አብስሮ በህዝቦች ወንድማማችነትና እኩልነት ላይ ለተገነባች ለአንዲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሲታገል በአንድ ወቅት 'የዘመኑ ጎበና' የሚል ቅጽል ተቃውሞ ገጥሞት ነበር። ሰላማዊና ህጋዊ ትግል በማለቱና ይህን ሰሞን እንኳን በውጭ እያለ በተደጋጋሚ የሃገሪቱን ችግር በሰላማዊ መንገድ ከኢህአዴግም ጋር ተወያይተን እንፍታ እያለ በሚያስተጋባው አቋሙ በአንዳንዶች በ'ታማኝ ተቃዋሚነት' ተፈርጆ ነበር። ይህንን ሁሉ ከምንም ሳይቆጥር ሚልዮኖችን የሚያንቀሳቅስ ህዝባዊ ትግል መልክ እንዲይዝ ላለፉት 25 አመታት በግንባር ቀደምነት ታግሏል።

በዚህ አዋጅ ምክንያት ትግሉ አይቆምም። ላለፉት 25 አመታት በተቃውሞ ሰላማዊ ስልፎች፣ በማስ ሚድያው በነጻ ጋዜጠኞች፣ በፖለቲካ መሪዎች ለዲሞክራሲ የሚደረገው ትግል ይካሄድ የነበረው፣ ባለፉት ሁለት አመታትም በተለይ በአማራና በአሮሞ ክልሎች የተጠቃሚው ህዝባዊ ትግል የሚደረገው ታጋይ ዜጎች በጠራራ ጸሃይ እየተተኮሰባቸው፣ በገፍ እስርቤት እየተወረወሩና በገፍ እየተደበደቡ አንጅ ይህ የጥፋት ሃይል እነዚህን ትግሎች በሰላምና በጸጋ እያስተናገዳቸው አልነበረም። ዛሬ በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰላማዊው ትግል መከልከሉ እስከዚህም የሚቀይረው ነገር አይኖርም። ባለፈው ሰሞን በአምስተርዳም ባደረገው ንግግር ዶ/ር መረራ ይህንን እውነት ሲያስረግጥ " በይፋ አልተነገረም እንጂ ኮማንድ ፖስቱ ከአዋጁ በፊትም የነበረ የኢህአዴግ አሰራር ነው" በማለት በግልጽ አስቀምጦታለል። የሰላማዊና ህጋዊ ትግል ተምሳሌት የሆነው የዶ/ር መረራ በዚህ አዋጅ ሳቢያ መታሰር ሌላ ምንም ነገር ሳይሆን ይህ ዜጋ የቆመለት ህዝባዊና ሃገራዊ ትግል ሚልዮኖችን በሚያካትት መልኩ ተፋፍሞ እንዲቀጥል በኢህአዴግ የተላለፈን ጥሪ አድርገን መቁጠር ይኖርብናል።

ትግሉ ይቀጥል ሲባል ስለ ፍሬያማነቱም ማሰብ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ዛሬ በዶ/ር መረራ መታሰር የሚቆጩና የሚቆጡ ሚሊዮኖች ከሁሉም በላይ የዚህን ታጋይና የሌሎች በግፍ በእስር ላይ የሚገኙ ዜጎቻችን መፈታት እየጠየቁ ይህ ውድ ዜጋችን 'ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ' ብሎ ያስተላለፈውን መልእክት ተከትለው በአንድነት፣ እንዲሁም ከድሮ ጀምሮና አሁንም በአምስተርዳም ቆይታው ከፋፋይ የሆነውን "የታሪካ ሂሳብ ማወራረድ አቋሙ" ብሎ የሰነዘረውን ምክር አጠኘው በብሄር፣ በሃይማኖትና በአካባቢ ሳይከፋፈሉ ወንድማማችነት፣ እርቅና ሰላም ወርዶ ለሁላችንም የሆነች ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚደረገውን ትግል 'በመረራ መንፈስ' እየተመሩ ማፋፋም ይኖርባቸዋል ማለት

ነው። እኛም ዛሬ በዚህ ራእይ እየተመራን ይህንን በጎና አገራዊ ራእይ እውን ለማድረግ ትግላችንን ማቀናበርና ማፋፋይም ይጠበቅብናል ።

መላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መኢሶን)

ታህሳስ 2009